

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በመተኮል ዞን ወንበራ ወረዳ ለክልል ምክር ቤት እጩ በነበረው አባሉ በአቶ በሪሁን አስፈራው ላይ ግድያ የተፈፀመበት መሆኑን በመግለጽ የተሰማውን ሐዘን ገልጧል፤ ጉዳዩ በአስቸኳይ እንዲጣራለትም ጠይቋል።

አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ
ሚያዝያ ቀን 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ ሸዋ

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ(አብን) በቀጣይ ግንቦት 2013 ዓ.ም በሚደረገው አገራዊ ምርጫ ተሳታፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሁሉም የአገራችን ክፍሎች በርካታ እጩ ተወዳዳሪዎችን ያስመዘገበ መሆኑን ጠቅሷል። ይሁን እንጅ በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች በመንግስት ካድሬዎች በአባላቶቻችን ላይ ተደጋጋሚ ዛቻ፣ እስር እና ድብደባ እየፈተፀመ ይገኛል ብሏል።

በተለይ በአሮሚያ ክልል እና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች በስፋት እንዲሁም አልፎ አልፎ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የአባላት ማጉላላት፣ እስር እና ድብደባ እየደረሰ ይገኛል ያለው አብን በተደጋጋሚ ጊዜ ሰላማዊ ዜጎችን ከመጨፍጨፍ እስከ ጅምላ ማፈናቀል የዘለቀው የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ቀደም ብሎ የክልሉ ካድሬዎች የተወዳዳሪዎች ምዝገባ እንዳይሳካ ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገዋል ብሏል።

ከዚያ በኋላም የምርጫ ተወዳዳሪ እጩዎቻችን ቅስቀሳ ላይ በነበሩበት ወቅት ያለመከሰስ መብታቸውን በጣሰ መልኩ አስሮ በማጉላላት እና በማስፈራራት በእጩዎቹ ላይ አላስፈላጊ ጫና ለማሳረፍ ተሞክሯል ነው ያለው።

ይህ ሁሉ አልበቃ ያለው የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት የፀጥታ ሰዎች ለክልል ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪዎችን የነበረውን አቶ በሪሁን አስፈራው ከቻግኒ ወደ በለስ ጉዞ ላይ እያለ ልዩ ቦታው ካርባር ላይ ግድያ ፈፅሞበታል ብሏል።

ግድያው ፖለቲካዊ መሰረት ያለውና ንቅናቄው በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመገደብ ሆነ ተብሎ የተደረገ እንደሆነ አምናለሁ ያለው አብን የወንድማችንን ግድያ ጨምሮ በአሰሳ እና አካባቢው በተደጋጋሚ ጊዜ በእጩዎቻችንና አመራሮቻችን ላይ ሲፈፀሙ የነበሩ ምክንያት አልባ እስሮችና ወከባዎች ከበቂ በላይ አስረጂዎች ናቸው ሲልም አክሏል።

ከስሕተቱ መማር ያልፈለገው መንግስት ዛሬም ድረስ ዜጎች በጅምላ እና በተናጥል ሲገደሉ፣ ሲፈናቀሉ እና ኃብት ንብረታቸው ሲወድም በዝምታ እየተመለከተ ይገኛል ያለው አብን ይህ ጉዳይ ቀስ በቀስ አገር የሚያፈርስ አደገኛ አካሄድ መሆኑን እንደሚገነዘብ አስታውቋል።

በመጨረሻም አብን መንግስት በምርጫ እጩ አባሉ ላይ የተፈፀመውን ግድያ በአስቸኳይ እንዲመረምር እና ጉዳዮችን ለፍርድ እንዲያቀርብ በአንክሮ ጠይቋል፤ መሰል ነገሮች አፋጣኝ ምላሽ ተሰጥቶባቸው ለምርጫ እጩዎቻችን ተገቢው የጸጥታ ከለላ በመንግስት በኩል እንዲሰጥ እናስገነዝባለን ብሏል።

በተያያዘ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዴታን በኡብን እጩ መገደል የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በመግለፅ ጉዳዩን አውግዟል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
NATIONAL ELECTION BOARD OF ETHIOPIA

ቀን 22/7/2013

የአውነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት

የምርጫ አይነት	ክልል	የምርጫ ክልል
Regional Council	Benishangul Gumuz	Metekel
የፖለቲካ ፓርቲ/የፓላ	የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ	



ምልክት

 ርቶ	የአጭ ስም	24276331001
	ሙሉ ስም	በርሁን አስረራው ወልደ
	ፆታ	MALE
	የትውልድ ቀን	25/05/1978
	የአካል ጉዳት ሁኔታ	NO
	የትውልድ ቦታ	Amhara-Awi-Chagni Ketema Astedader-01
	አድራሻ	ሙስሊፕ ከጾጥ
	ሙሉ አድራሻ	Benishangul Gumuz-Metekel-Wembera-ጅብርካይት-01
	ስልክ ቁጥር	924275093
	ሊ-ግዴል	
የተሰማራበት ስራ ዘርፍ	Healthcare Support	
የሥራ ቦታ ስያ	Kebele Residence ID	
የተሰጠበት ቦታ	ጅብር ክፍት	
የተሰጠበት ቀን	20/04/2010	
የትምህርት ደረጃ	University or College Diploma	
በምርጫ ክልል ለመኖር	Kebele ID	
የምዝገባ ቀን	22/7/2013	




የዚህ ሰነድ ባህሪነት በሰነዱ ላይ ስም የሰጠው ግለሰብ የሌሎች ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ይህን ሰነድ ወደ ፊት ስጥፍ ለማድረግ ለማግኘት የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ቤት ይደርሳል።



